





וַיִּשְׁבּוּ	וְיִשְׁמְעֵאל	אֶת־	כָּל־	שְׂאֵרֵי	הָעָם	אֲשֶׁר	בְּמִצְרָיִם	אֶת־	בְּנֹת	הַמִּלְכִּי
-እንደ-ምርኩ-የ	ኢስማኤል	)ተ(	ሁሉ	ቀርቶ	-ያ-ሕዝብ	-የ-	-እና-ያ-ምጽጳ	)ተ(	ሴት-ልጅ	ገንጾ
<a href="#">H7617</a>	<a href="#">H3458</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H7611</a>			<a href="#">H4709</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1323</a>	<a href="#">H4428</a>

וְאֶת־	כָּל־	הָעָם	הַנִּשְׂאָרִים	בְּמִצְרָיִם	אֲשֶׁר	הַפְּקִיד	נְבוּזַרְאֲדַן	רַב־	טְבוֹתַיִם
-[ ] [ ] (תא)	ሁሉ	-ያ-ሕዝብ	-እና-ቀረ	-እና-ያ-ምጽጳ	-የ-	ቁጠረ	Nevuzaradan	chief-of	-ያ-ዘበኞች
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H7604</a>	<a href="#">H4709</a>			<a href="#">H5018</a>		<a href="#">H2876</a>

אֶת־	גְּדַלְיָהוּ	בֶן־	אֶחָזָק	וַיִּשְׁבּוּ	וַיִּשְׁמְעֵאל	בֶּן־	נְתַנְיָה	וַיִּלְךְ	לְעֶבֶר
)ת(	ገዳልያ	ልጅ	አሐቃም	-እንደ-ምርኩ-የ	ኢስማኤል	ልጅ	Netanyahu	-እና-ሄደ	-እና-ተሻገረች
<a href="#">H0853</a>			<a href="#">H0296</a>	<a href="#">H7617</a>	<a href="#">H3458</a>		<a href="#">H5418</a>	<a href="#">H3212</a>	

אֶל־	בְּנֵי	עַמּוֹן:	ס
-ወደ	ልጆች	9ምን	—
<a href="#">H0413</a>		<a href="#">H5983</a>	

እስማኤልም በምጽጳ የነበረውን የሕዝቡን ቅሬታ ሁሉ፣ የንጉሡን ሴቶች ልጆች የዘበኞቹም አለቃ ናቡ-ዘረዳን ለአኪቃም ልጅ ለጎደልያስ የሰጠውን በምጽጳ የቀሩትን ሕዝብ ሁሉ ማረካቸው፤ የናታንያም ልጅ እስማኤል ማርኩ ወደ አምን ልጆች ይሄድ ዘንድ ተነሣ።

וַיִּשְׁמַע	יֹחָנָן	בֶּן־	קַחָץ	וְכָל־	שָׂרֵי	הַחַיִּלִּים	אֲשֶׁר	אֵת	הַרְעָה
ሰማ	Yochanan	ልጅ	ቃርያ	ሁሉ	አለቃ-የ	ችሎታ	-የ-	)ተ(	ክፉ
<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H3110</a>		<a href="#">H7143</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H2428</a>		<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>

אֲשֶׁר	עֶשְׂתָּה	וַיִּשְׁמְעֵאל	בֶּן־	נְתַנְיָה:
-የ-	አደረገ	ኢስማኤል	ልጅ	Netanyahu
		<a href="#">H3458</a>		<a href="#">H5418</a>

የቃሬያም ልጅ የሐናን ከእርሱም ጋር የነበሩ የጭፍራ አለቆች ሁሉ የናታንያ ልጅ እስማኤል ያደረገውን ክፍት ሁሉ በሰሙ ጊዜ፦

וַיִּקְחוּ	אֶת־	כָּל־	הַאֲנָשִׁים	וַיִּלְכוּ	לְהַלְחֵם	עִם־	וַיִּשְׁמְעֵאל	בֶּן־	נְתַנְיָה	וַיִּמְצְאוּ
-እና-ወሰደ	)ተ(	ሁሉ	ሰው	-እና-ሄደ	ተዋጋ	-ከ	ኢስማኤል	ልጅ	Netanyahu	አገኙ
<a href="#">H3947</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3212</a>			<a href="#">H3458</a>		<a href="#">H5418</a>	<a href="#">H4672</a>

אֵת	אֶל־	מִיָּם	רְבִים	אֲשֶׁר	בְּנַבְעֹן:
)ת(	-ወደ	ውሃ	ብዙ	-የ-	in-Givon
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H4325</a>			<a href="#">H1391</a>

ሰዎቹን ሁሉ ይዘው ከናታንያ ልጅ ከእስማኤል ጋር ሊዋጉ ሄዱ። በገባጎም ባለው በታላቁ ውኃ አጠገብ አገኙት።

וַיְהִי	כַּרְאֹת	כָּל־	הָעָם	אֲשֶׁר	אֶת־	וַיִּשְׁמְעֵאל	אֶת־	יֹחָנָן	בֶּן־	קַחָץ
-እና-ሆነ	-እና-አየ	ሁሉ	-ያ-ሕዝብ	-የ-	-ከ-አንተ	ኢስማኤል	)ተ(	Yochanan	ልጅ	ቃርያ
<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H3605</a>		<a href="#">H0854</a>		<a href="#">H3458</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3110</a>		<a href="#">H7143</a>

וְאֶת־	כָּל־	שָׂרֵי	הַחַיִּלִּים	אֲשֶׁר	אֵת	וַיִּשְׁמְחוּ:
-[ ] [ ] (תא)	ሁሉ	አለቃ-የ	ችሎታ	-የ-	-ከ-አንተ	-እና-ደስ-ይለዋል
<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H8269</a>	<a href="#">H2428</a>		<a href="#">H0854</a>	<a href="#">H8055</a>

ከእስማኤልም ጋር የነበሩት ሕዝብ ሁሉ የቃሬያን ልጅ የሐናንን ከእርሱም ጋር የነበሩትን የጭፍራ አለቆችን ሁሉ ባደ ጊዜ ደስ አለቸው።

וַיִּסְבּוּ	כָּל־	הָעָם	אֲשֶׁר	שָׁבָה	וַיִּשְׁמְעֵאל	מִן־	הַמִּצְפָּה	וַיִּשְׁבּוּ	וַיִּלְכוּ
-እና-ዚለተ	ሁሉ	-ያ-ሕዝብ	-የ-	-እንደ-ምርኩ-የ	ኢስማኤል	-ከ-	-እና-ያ-ምጽጳ	-እና-ተመለሰ	-እና-ሄደ
<a href="#">H5437</a>	<a href="#">H3605</a>			<a href="#">H7617</a>	<a href="#">H3458</a>		<a href="#">H4709</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H3212</a>

אֶל־	יֹחָנָן	בֶּן־	קַחָץ:
-ወደ	Yochanan	ልጅ	ቃርያ
<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H3110</a>		<a href="#">H7143</a>

እስማኤልም ከምጽጳ የማረካቸው ሕዝብ ሁሉ ዘወር ብለው ተመለሱ። ወደ ቃሬያም ልጅ ወደ የሐናን ሄዱ።

